




የሳኪማ መዝሙር

Sakima's song



Ursula Natula 

Peris Wachuka 

Dawit Girma 

3


አማርኛ  / English 



Global Storybooks


globalstorybooks.net

የሳኪማ መዝሙር / Sakima's song

Ursula Natula 



Peris Wachuka 

Dawit Girma (am) 



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>





ሳኪማ ከቤተሰቦቹና ከ4 ዓመት ታላቅ እህቱ ጋር ይኖራል።
 የሚኖሩት ባንድ ሃብታም ሰውዬ መሬት ላይ ነው። ባለሳር ክዳን
 ጎጂቸው በመደዳ ከበቀሉ ዛፎች ማዶ ትገኛለች።


...

Sakima lived with his parents and his four year old sister. They lived on a rich man’s land. Their grass-thatched hut was at the end of a row of trees.

ልጁን ደግሞ ስላየው ሃብታሙ ሰውዬ በጣም ተደሰተ። ምቹት
 ስለሰጠው ሳኪማ ተደሰተ። ከዚያ ልጁንና ሳኪማን ወደ ሃኪም ቤት
 ወሰዳቸው፤ ሳኪማም እንደገና አይነ ማዬት ቻለ።

...


The rich man was so happy to see his son again. He rewarded Sakima for consoling him. He took his son and Sakima to hospital so Sakima could regain his sight.



ሳኪማ የ6 ዓመት ልጆች እንኳ የማይሰሯቸውን በርካታ ነገሮችን ማድረግ ይችላል። ለምሳሌ ከመንደሩ ትልልቅ ሴቶች ጋ ቁጭ ብሎ ጠቃሚ ቁምነገሮችን ይወያያል።

...

Sakima did many things that other six year old boys did not do. For example, he could sit with older members of the village and discuss important matters.



ሳኪማ ማዜሙን ጨረሰና ሊመለስ ሲል ሃብታሙ ሰውዬ ፈጣኖ ወጣና «እባክህ እንደገና አዚም» አለው።

...


Sakima finished singing his song and turned to leave. But the rich man rushed out and said, "Please sing again."



ሳኪማ መዝሙር መዘመር ይወዳል። አንድ ቀን እናቱ ጠየቀችው፡
 «ከየት ነው እነዚህን መዝሙሮች የተማርካቸው ሳኪማ?»»

...


Sakima loved to sing songs. One day his mother asked him, "Where do you learn these songs from, Sakima?"



ከአንድ ትልቅ መስኮት በታች ቆሞ ተወዳጁን ዜማ አዜመ። ቀስ ብሎ የሃብታሙ ሰው ጭንቅላት በትልቁ መስኮት በኩል መታየት ጀመረ።

...

He stood below one big window and began to sing his favourite song. Slowly, the head of the rich man began to show through the big window.



ሳኪማ ለእህቱ ይዘምርላታል በተለይ ሲርባት ሲርባት። ተወዳጅ
 ዜማዎቹን ሲያዜም እህቱ ትሰማዋለች። ወዲያ ወዲህ
 እየተወዛወዘች በዜማው ትመሰግናለች።


...

Sakima liked to sing for his little sister, especially, if she felt hungry. His sister would listen to him singing his favourite song. She would sway to the soothing tune.

ነገር ግን፣ ሳኪማ ተስፋ አልቆረጠም። ትንሷ እህቱም ትረዳዋለች።
 «የሳኪማ ዜማዎች በራብኝ ጊዜ ያረጋጉኛል። ሃብታሙን ሰውዬም
 እንዲሁ ያረጋጉታል።»

...


However, Sakima did not give up. His little sister supported him. She said, “Sakima’s songs soothe me when I am hungry. They will soothe the rich man too.”



አንድ ምሽት ቤተሰቦቹ ወደቤት ሲመለሱ በጣም ተክዘው ነበር።
 ሳኪማ የሆነ ነገር እንደተፈጠረ አወቀ።

...

One evening when his parents returned home,
 they were very quiet. Sakima knew that there
 was something wrong.



«እማዬ፣ አባዬ ምንድነው? ምን ችግር አለ?» ሳኪማ ጠየቀ።
 የሃብታሙ ሰው ልጅ መጥፋቱን ሳኪማ ተረዳ። ሰውዬው በጣም
 አዘነ፣ ብቸኝነትም ተሰማው።

...

“What is wrong, mother, father?” Sakima asked.
 Sakima learned that the rich man’s son was
 missing. The man was very sad and lonely.